

የሰሞኑ ዜና

ሚያዝያ ፪ሺ፲ ዓም።
(እምሩ ዘለቀ)

የወያኔው ገዢ ቡድን አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሹሚል፡ ይህም በፖሊቲካ ድርጅቶችና ተሳታፊዎች ዘንድ ብዙ ያስተዳድር ለውጥ ተስፋ ወይም ምኞት አሳድሯል። ተሟላጭም ሲቀበል ባደረጋቸው ንግግሮች ሃያሰባት ዓመት ሙሉ አገር ሲተታደርበት ከነበረው ግፊኛ ሥነ ስራዓት በርካታ ለውጦች እንደምያስፈልጉ በሰፊው አዝምሯል።

በተቃዋሚዎች በኩል አንዳዶቹ በጎ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ሲሉ፡ ብዙዎች ደግሞ በሕዝቡ በኩል የተነሳውን ተቃዋሚ ለማቀዝቀዝ እንጂ ትግባርዊነት የልወም ይላሉ። አንድ አንድ ግለሰቦች ደግሞ "እኔ" እያሉ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የዋለውን በደልና ስቃይ የማናወቅ መስጧቸው ወይም ተኝተው ከርመው አሁን ተነስተው ይደነፋሉ። አለዝያም ነገ ለውጥ ቢመጣ እኔም አለሁ ለማለት ይሰለፋሉ። እንደያውም የደርግ ከፍተኛ ባለስልጥን የነበሩ በአማካሪነት ዎይም ብስለላ አዲሱን ጥ/ሚ ለማገልገል ፍላጎታቸውን ይገልጻሉ። ይህ ሁሉ ወካታና ጫጫታ ሕዝቡን እያደናገረ የሚከተለው ዓላማ አሳጥቶል።

ስለዚህ ማናቸውም አይነት ለውጥ ይደረጋል ተብሎ ምሰብ ከእንቱ ምኞት እንጂ ምንም አይነት መሰረት የለውም፡ ባገራችንም ሆነ በዓለም ታሪክ ዉስጥ በምኞት የሚገኝ ነጻነትና መብት የለም እያንዳንዱ ትውልድ የራሱን መስዋትነትና ተግል ፈጽሞ ይሚጎናጸፈው አለኝታና ማንነት መልበስ የሚችለው። አሁን ባለንበት ዘመን የገዢነቱን ሚና የወረሰው የተማረው ትውልድ ስለሆነ ለሃገርና ለሕዝብ ያለበትን ሃላፊነትና ግዳጅ እንደ አሮጌ ጨርቅ ጥሎ የባኦድ ካባና ቆብ ለብሶ ኢትዮጵያ ሃገሩን ወደ መቀመቅ ጥሏታል፡ ሃገራችን "በዘመነ ዶክትሮች፡ ነጻነቷን አጣች" እላለሁ።

ይህን ስል በብዙ አኳያ የሃገራችን አገዛዝና አስተዳደር መሻሻልና መለወጥ እንደነበረበት እንዘባለሁ፡ ነገር ግን ታወቆም ሆነ ሳይታወቅ ለውጥ ተብሎ የተወሰደውን ጎዳና ትተን ነጻነታችንን መልሰን ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ አለብን።

ጥያቄው "የኢትዮጵያና የአማራው ሕዝብ መኖር አለመኖር " ነው።

የነጻነት ተጋድሎ ብዬ እንዳመለከትኩት በሕዝብ በኩል "የእምቢታው አውሎንፋስ" ተነስቷል ማንም ሊያቆመው ወይም ሊገታው አይችልም። መልካም ውጤት አግኝቶ የአገራችን ዳር ድንበር ተጠብቆ ሕዝቡ ሙሉ ነጽነት አግኝቶ በሰላም እንዲኖርና እንዲያደግ፡ በእኩልነትና በሥራዓት እንዲተዳደር ያልተቆጠበ ተጋድሎ ከሁሉም በኩል በሁሉ መንገድ መደረግ አለበት።

ይህንን ተግባር ለመፈጸም ባገር ዉስጥ ባሉት የፖሊቲካ ድርጅቶችና በስደት ላይ ካለው ሕብረሰብ ጋር ያለው ሚና ውጤታማ እንዲሆን በደንብ መደንገግ አለበት፡ ይህም ግንባር ላይ ሁኖ የሚታገለገል ዉስጥ ያለው ሲሆን፡ በስደት ያለው የዉስጡን መርዳትና ማጠናቀር ነው። እንዲሁም ይህ ትግባር ከፖሊቲካ "ሃዋርያዎች" የሚጠበቅ አይደለም፡ የጎበዝ አለቆች ፋንታ ነው። ይቀጥላል።

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።